

መድረክ ናፋቂዎች የጥፋት ጋሪዎች

የሐገራችን ሁኔታ እየባሰ፣ ህዝቦቿም ወደር በማይገኝለት መከራ ውስጥ ለመኖራቸው፣ ከለየላቸው ጠላቶቿ በስተቀር ሁሉም በአደባባይ የሚመሰክሩትና የሚጮሁበት ጉዳይ ለመሆኑ ዋቢ መጥራት አያስፈልገውም።

በአንጻራዊነት በዕለት-ተዕለት ኑሯቸው የሚሻሉት እንኳ፣ በየትምህርት ቤቱ፣ የተማሪ መለያ ልብስ (ዩኒፈርም) የለበሱ ከሌሎቹ ተመሳሳይ ልብስ ከለበሱ የትምህርት ቤት ተጓዥነታቸው የሚተርፍ ምግብ ሲለምኑ (የሥነአዕምሮ ሆነ የወደፊቱ የሐገሪቱ ማህበራዊና ምጣኔሃብታዊ እንደምታ እዚህ ላይ መጥቀስ ያሁኑ ጹህፍ ዓላማም ግብም ስላልሆነ እንለፈውና) በማየት በመንፈስ መረበሽ እየተሰቃዩ እንዳሉ ሰምቻለሁ። አንዱ ወዳጅ እንደታዘበውማ አንድ ቀን የተማሪ መለዮ የለበሰ ልጅ ሆዴን አመመኝ ብሎ ከትምህርት ቤት ያለስአቱ አስፈቅዶ ይወጣና ጥቂት እንደተራመደ ተዘለፍልፎ ይወድቃል፤ በመንገድ ያልፉ የነበሩ ሰዎች ተደናግጠው የተዘለፈለፈውን ልጅ ያነሱትና ወሃና እህል አቅምሰው ምነው ቁርስህን አለበላህም ነበር ይሉታል፤ ልጁም እረ ትላንትም ራቴንና ምሳዬን አልበላሁም ብሎ ይመልስላቸዋል። ለካስ ጠኔ ኖሯል ልጁን መንገድ ላይ ተዘለፍልፎ እንዲወድቅ ያደረገው። አሁንስ የት አባቴ ልብረረው ነበር ያለኝ ይኸው ቢያንስ የገንዘብ ችግር የሌለበት ወዳጅ። ይህ እንግዲህ ተመሳሳይ ልብስ በለበሱ፣ ተመሳሳይ ቦታ በሚወሉና ተመሳሳይ እድሜ ባላቸው መሀከል የሚታዩው ነው።

ታዲያ ሁሉም በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የደረሰውን መፍት ተረድቶ ማወራቱ እውነት ሆኖ እያለ፣ ለምንድነው አንዳንድ የመድረክ ናፋቂዎች የዚህ ሁሉ አበሳ መንስኤ የሆነውን የወያኔ ሥርዓት ለአንዴም ለሁሌም ደብዛው እንዳይጠፋ መሃሪያ የሚሆኑት?

እኔ እንኳ በጣም እንደ ህልም-ህልም የማስታወሰው ነገር ቢኖር፣ ለምን ድህነት ይኖራል፣ ጭሰኝነት/ገባርነት ይወገድ ብለው የባላባቶቹና የበዳዮቹ ልጆች ሳይቀሩ በየሰው ቤት በመዞር ለምነው ለተራበው ሲያበሉ፣ ሥርዓቱን በድፍረት አየታገሉ ሲሰው፣ ትምህርት ሆነ መንደላቀቅ ከሰፊው ህዝብ ተለይቶ ለምኔ ሲሉ ነበር።

አሁን አሁንም ጭራሽ የድሃውን መሠረታዊ ፍጆታ መንቸፎ ልክ ላጣና ላልተገደበ አስረሽ ምችው ማዋል እንደልዩ ችሎታ እየተቆጠረ ነው። ይልቁንም ለእንዲህ ዓይነቶቹ ወደፖለቲካው መድረክ መቀላቀል የመድረክ ናፋቂዎቹን አፈቀላጤነት እየተረፈላቸውና በመንገዳቸውም እየተገለገሉባቸው ነው።

እኔን ግን እጅጉን የሚገረመኝ ስለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የሚያላዘኑት የመድረክ ናፋቂዎቹ ድህነትንና ጭቆናን ለአንዴም ለሁሌም ለማጥፋት በፅናት ያሉትንና ከፊሎቶም ለራሳቸው ሳይኖሩ፣ ከፊሎቶም ከአለት ጉርሳቸው ቀንሰው ለትግሉ ያልተቋረጠ አስተዋፅኦ እያደረጉ ያሉ ወገኖችን ለመጥለፍና የነወያኔን የመከራ ዘመን ለማራዘም ተፍ ተፍ በማለት ሌት ተቀን የሚሰሩበትና የማያሳፍራቸው ርኩስ ተግባር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መሄዱ ነው።

ከነዚህ መድረክ ናፋቂዎች ውስጥ አንዳንዶቹ ለወያኔ ሌሎቹ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሷሂብ ላልሆኑ ጉልበተ-ፈርጣማ አገሮች ጋሪ በመሆን የህዝቡን ትግል

ያደነቃቅፉታል። የአብዛኞቹ መድረክ ናፋቂዎች መጠለያም በነዚህ አገሮች ያሉት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ናቸው።

እሱቲ አትታክቱኝና ባለፈው ሁለትንም ከምናውቀው ለዋቢነት አንድ ሁለት ልበላችሁ፤

ከደርጉ ሥርዓት ቁንጮዎች አንዱ የሆነው ጎሹ ወልዴ ሲያንባርቅ ከሄላሪ ክሊንተን ጋር የተማረ ያለእርሱ ነፃ የሚያወጣን የለም ብቻ አንድ ጊዜ የክሊንተን ሥልጣን ብቻ ይደላደል ሲሉን ከረሙ -እነክሊንተን ምን እንዳሉ ሰውዬውስ የት እንዳለ እየልኝ።

ሌላ ጊዜ ደግሞ ወያኔን ድባቅ የሚመታው ነፃ አወጫችን ወጣቱ ልደቱ ነው እርሱን የሚናገር ያልሆነለት ምቀኛ ብቻ ነው -መከራከርንም የከዳው አገራችንን ከወያኔ ነፃ ለማወጣት እንዲያመቸው ነው ሲሉን ሰነበቱ፤አንዳንዶቹም ምንም እንኳን ቅንጅት ቅንጅት ሲሉ ቢደመጡም በአጉል ስኬት ቅንጅትን ጉድ ሰርቶም እንኳን እሰከሁን ባደባባይ ከሃዲነቱን ለመናገር ይከብዳቸዋል።

ጭራሽ ቅንጅትን በማፍረስ ሚና ላይ የነበሩ ወያኔዎችን በማጅብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሞራል ፈተና ላይ እንዲሆንና ጨለምተኛነት እንዲነግስ ፀረ-ወያኔው ጎራ እንዲታመስ እሳት ወስጥ ነዳጅ ከመጨመር አልፈው ጭራሹን በትግል ፅናታቸው ጥያቄ ወስጥ የማይገባውን ወገኖች ለእነርሱ ጥፋት ተጠያቂ በማድረግ በአንድ ወንጭፍ ሁለት ወፍ አይነት አኩይ ተገባራቸው ላይ ሲያተኩሩ ከረሙ።

አንዳንዶቹ ጦርነት ሲሉ ልቡም ፍላጎቱም እንደሌላቸው እያወቁ ካለነሱ መሪ ይሉናል፤ የእነርሱ ብጤዎች ደግሞ ወያኔ ጠላት አይደለም ሲሉ ከአለእናንተ ማን አለ ብለው ዋናው መድረክ አስተናጋጅና ያላሉትን ሁሉ በማበጃጀት ዘጋቢዎቻቸውም ይሆናሉ።

ድንበር ተደፈረ ተብሎ ህዝቡ ዋ ብሎ ሲነሳ ካለኛ ማን አለ ብለው በተዘዋዋሪ ከወያኔ ሰዎች ጋር ማህበር ይጠጣሉ።

ወያኔው በአሜሪካ ተቀብቶ ዙፋን ሲጭን ልጆቻችን ናቸው ብለው የባረኩትን፣ በጃንሆይ ጊዜ መሬት ላራሹ ተብሎ ሲጮህ በእርሻ ላይ ያልዋለ መሬት ብቻ ይከፋፈል ብለው የሞገቱን፣ ወያኔ ጠላት አይደለም ለማለት ተልከው የመጡትን፣ እንደልደቱ ዓይነት ንጉሥ ሠሪ ከንቱ ምሁር ተብደዎች በየመድረኩ በአካል ይሁን በሌላ መገናኛ መንገድ ያስጋብዛሉ።

ወያኔውን አምርረው የሚታገሉትን የብዙሃን መሪዎች እያወገዙ ለወያኔው ተንደርድረው እጅ የሰጡትንና ማህበሩን በእጅ አዙር ያስረከቡትን እሽሩሩ ይላሉ።

እነስዩን የመሰለ ጀግና ለባደሜ ብሎ ከመለስ የተጣላ ብቻ ነው እውነተኛ ነፃ አወጭ ሲሉም አያፍሩም።

አንዳንዶቹም በምርምር ሰበብ ገንዘብ ለማግኘት ይሁን ያሉበትን ቦታ ዋስታና ለማስረገጥ ጭራሹኑ ድህነትና ጭቆና ይጥፋ ብለው ለጋ ህይወታቸው በአጭም ሆነ በፋሽሽቶቹ ጊዜ የተቀጨባቸውን ሀቀኛ የህዝብ ልጆች አሁንም በማወገዝ፣ ለዚህ

ሁሉ መዓት ተጠያቂ የሆነውን ወያኔ ጭምር ነፃ ለማወጣትና የወጭ ሎሌዎቻቸውን ለማስደሰት ይፍጨረጨራሉ።

አሁን አሁን ደግሞ ሠራዊት ይዞ ከፊሉን አስጨርሶና ለእሥር አስዳርጎ ከፊሉን በትኖ የመጣና በአወሮጳና በአሜሪካ እየተዘዋወረ አባላትና ደጋፊዎቹ ያዋጡትን ገንዘብ ለትግሉ ሳይሆን ያረጀበትን ድርጅት ለማፍረሻ ያዋለውን እዕምሮው የተዛባ ከንቱ ሽማግሌ የድሮ አባላት በማሰባሰብ እንርዳው በማለት ደፋ ቀና ይላሉ። ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ በነበረበት ድርጅት ሆኖ ያልፀና ለእነርሱም ሆነ ለማንም ለሌላ እንዳይሆን እያወቁት ብቻ ከወያኔ ጋር ለመሞዳሞድ እንቅፋት የሚሆኑትን ፅኑ ወገኖች የጎዱ ሰለሚመስላቸው ብቻ ነው። የማይገባቸው ነገር ግን የድሮ ተብዬዎቹ በከርቸሌ ጓዶቻቸውንም ሳይቀር አሳለፈው የሰጡት ጭምር በሚገባ እንደሚገዘቡት ደርግም እነርሱም ወያኔም ሌሎችም ጸረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ሊያጠፏቸው እንደማይችሉና እንዳልቻሏቸውም ነው። ሊያሰባስቧቸው ያሰቧቸውስ ቢሆኑ አንድ ጊዜ ወያኔ ሌላ ጊዜ ሌላ ለመሆናቸው ምስክር የሚሹ አይመሰለኝም -ከፊሉን ሁኔታው ይወስነዋል።

እንደዚህ ነገርን ቢያበዙት በምንድነው አይጫንም ነውና ለመሆኑ የእነዚህ መድረክ ፈላጊዎች ዓላማ ምንድነው - የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ በመሰጠት የወጭ ሃይሎችን ለማስደሰት? መድረክ ፍለጋ ብቻ? ወይስ ቀደም ሲል የሰሩት ወንጀል ኖሮ የአዕምሮ እረፍት ሰለሚነሳቸው? ሹመት (እንደዚህ በአጋጣሚ አንደኛው ከንቱ ቢሳካለት ብለው- ከማንኛውም ድርጅት ነፃ ነን ስለሚሉ ማለቱ ነው)? ወይስ በአእምሮ የኬሚካል አለመመጣጠን በሽታ እየተሰቃዩ? ብቻ አንድ ግልፅ ነገር የሁሉም ተግባር ወጤት አንድ ቢሆንም፣ የሁሉም መነሻ፣ ዓላማና ግብ ተመሳሳይ አይመስለኝም።

ብቻ ባጠቃላይ ለእኔ እነዚህ መድረክ ናፋቂዎች ለወያኔና መሰል የሕዝብ ጠላቶች የጥፋት መጓጓዣ ጋሪ ከመሆን በሰተቀር የሚሆኑትም የሚያመጡትም ነገር እንደሌለ አወቀው ለራሳቸውም ለአገራችንም የሚበጀውን ቢያደርጉ ወይም በልኩ ቢሆኑ ይበጃቸዋል እላለሁ።

መጥኔውን ይስጠን!!!

ዶ/ር እሸቱ -ከምድረ እስከትላንድ:- ህዳር 19 ቀን 2001 ዓ.ም.